

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXXX

XXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX
XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX-XXXXXXXX-XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX
XXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX

XXXXXXXX: XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXX XXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX (XXX XXXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X-XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX
XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX-
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX, XXXX XXXXXXX XXX XXX, XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX'XXX
XXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX

በሥነ ምግባር ስርዓት ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማግኘት ይህን ስርዓት ይከተሉ፡፡

የሥነ ምግባር ስርዓት ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማግኘት ይህን ስርዓት ይከተሉ፡፡

የሥነ ምግባር ስርዓት ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማግኘት ይህን ስርዓት ይከተሉ፡፡

የሥነ ምግባር ስርዓት ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማግኘት ይህን ስርዓት ይከተሉ፡፡

የሥነ ምግባር ስርዓት ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማግኘት ይህን ስርዓት ይከተሉ፡፡

የሥነ ምግባር ስርዓት ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማግኘት ይህን ስርዓት ይከተሉ፡፡

የሥነ ምግባር ስርዓት ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማግኘት ይህን ስርዓት ይከተሉ፡፡

Computer systems are used to store and process information. They consist of hardware and software. Hardware includes the physical components like the monitor, keyboard, and mouse. Software includes the programs and data that run on the hardware.

There are many types of computer systems. Some are used for personal use, like desktop computers and laptops. Others are used for business, like servers and mainframes. Some are used for scientific research, like supercomputers.

Computer systems are used in many different ways. They can be used to store data, to process data, and to communicate with other systems. They can also be used to control machines and equipment.

Computer systems are used to store and process information. They consist of hardware and software.

Hardware includes the physical components like the monitor, keyboard, and mouse. Software includes the programs and data that run on the hardware.

There are many types of computer systems. Some are used for personal use, like desktop computers and laptops. Others are used for business, like servers and mainframes. Some are used for scientific research, like supercomputers.

Computer systems are used in many different ways. They can be used to store data, to process data, and to communicate with other systems. They can also be used to control machines and equipment.

